

# “ወያኔ የጥፋት ዘመን” የሚለው የሙሉቀን ተስፋው መጽሐፍ እንዳይሰራጭ ታገደ። ግን ለምን?

“ወያኔ የጥፋት ዘመን” የሚለውን የሙሉቀን ተስፋው መጽሐፍ በመላ ሀገሪቱ እንዳይሰራጭ እና እንዳይነበብ አግዳጠኞች። ግን ለምን?

ህወሀቶች እንዲህ አይነት መጽሐፍ ታትሞ ቢሰራጭ እንደሚያግዱት ገና ከጅምሩ ግምት ሳይሆን ጠንካራ ድምዳሜ ላይ ደርጌ ነበር። ይህም የሆነው በተለያዩ ወቅት ከበርካታ ወጣቶች ጋር በአማራ ህዝብ ላይ የተሰራውን የዘር ማጥፋት ወንጀል በመጽሐፍ መልክ ስለማሳተም እየተወያዩን ስለነበረ እና ወያኔም መጽሐፍ ታትሞ ቢወጣ ሊያግደው እንደሚችል ሰፊ ትንታኔ ስርተንበት ስለነበረ ነው።

ታሪኩን ለማሳጠር በመሃል ሙሉቀንን ሳገኘው ትክክለኛውን ስራ የሚሰራው ይህ እሳት የላሰ ወጣት መሆኑን በመረዳቱ ሙሉቀንን ማበረታታትን መረጠው። ሙሉቀንም በፍጥነት ስራውን ማቀላጠፉን ያዘው።

በጣም በተሳካ ሁኔታም ሞረሽ የጥናቱን ወጭ ሊሸፍን ሲነሳ፣ የመረጃ ምንጮቹ ኔትወርኮች ደግሞ ተያይዘው መፈሰስ ጀመሩ። በተለይም የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት (መአህድ) እንዲሁም የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) ለብዙ አመታት የደከሙበት የአማራን ህዝብ ፍጅት በመረጃ እየመዘገቡ ያጠራቀሙት የመረጃ ቋት እንደ ኩል ወሃ ኮለል እያለ ለመነሻነት እና ለመንደርደሪያነት ማገልገል ጀመረ። በተጨማሪም የሰበአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች የሰበሰቧቸው መረጃዎች በአማራ ህዝብ ላይ የደረሰውን ፍጅት ፍንትወ አድርገው ማሳዩት ጀመሩ።

ለሃያ አምስት አመታት በአማራ ህዝብ ላይ የዘር ፍጅት ሲፈጸም እና የአማራ ህዝብ ከአባቶቹ ሀገር ከኢትዮጵያ ምድር ያለ እዳው ሲሳደድ በርካታ ሚዲያዎች ምንነቱ ግልጽ ባልሆነ ምክንያት አፋኛውን መለጎም ቢመርጡም ስለ እውነት ሲሉ ግን ሳይታክቱ መረጃ ይይዙ የነበሩ ግለሰቦች፣ የፓርቲ አባላት፣ የፓርቲ አመራሮች ፣ የፖለቲካ ድርጅቶች፣ የሰበአዊ መብት ተሟጋቾች፣ ተራ ዜጎች ግን ብዙ ነበሩ።

እናም እነዚህ ሁሉ ሀይሎች ያጠራቀሙት መረጃ አንዴ ወሎ ሲገኝ መተርተር ጀመረ። ሙሉቀን በወጣት ጉልበቱ ሳይደክም ወደ ማህበረሰቡ ውስጥ ጠልቆ ገባ ። ጥናቱ አድካሚ ቢሆንም አመርቂ ስራም በፍጥነት መሰራት ቻለ። ይህ ጥናት በተሳካ ሁኔታ ተጠናቆ በመጽሐፍ መልክ ለህትመት መቅረቡ የሙሉቀንን ብርታ እና ትጋት የሚያረጋግጥ ነው።

ከብዙ ወጣቶች ጋር ካለኝ ሰፊ ግንኙነት አንጽር ስገመግመው የሙሉቀን አንድ የተለዩ ተሰጥኦ ፈጥኖ ወደ ስራ መግባቱ እና አደጋዎችን ተጋፍጦ ለመስራት ፈቃደኛ መሆኑ ነው። እንዲሁም በዚህ ጥናት ጀርባ ያሉት ሀይላት እና የመረጃ ምንጮች የጥናቱ ዋና የጥንካሬ ምንጭ ናቸው። በጥናቱ ውስጥ የተጠቀሱት መረጃዎች ማንንም የሚያፈናፍኑ አይደሉም። ምክንያቱም ጥናቱ ከተጨማሪ ምንጮች እንዲሁም በአካል ጉዳቱ የደረሰባቸውን በህይወት የተረፉ ተጠቂዎችን ሁሉ በማካተት የተሰራ ስለሆነ ነው።

ከላይ እንደተቀሰኩትም ወያኔዎችን እንዲህ አይነት ጥናት ሊያስደነግጣቸው ብቻ ሳይሆን ሊያፍኑት እንደሚችሉም ሰፊ ትንታኔ ስርተንበት ነበር። ምክንያቱም ይህ መጽሐፍ አንድ ሰፊ ቁጥር ያለውን የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ለይተው እንዴት የዘር ማጥፋት ኢላማ እንዳደረጉት በጥልቀት

ያጋልጣቸዋል እና ነው። እናም መጽሀፉ እንዳይሰራጭ ሊያግዱት ቢነሱ ምንም የሚያስገርም ነገር አይኖርም።

እኔ እንዳስተዋልኩት በርካት ኢትዮጵያዊ ስለ ወያኔ የዘር ማጥፋት ወንጀል በቂ መረጃ የለውም። ወይም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ላይ የዘር ማጥፋት በኢትዮጵያ እየተደረገ ነው ሲባል ነገሩ ቀልድ የሚመስለው እና በጀርባው የተኛ ብዙ ዜጋ አለ። የሙሉቀን መጽሀፍ እንግዲህ ይህን ሁሉ በጀርባው ለጥ ያለ ህዝብ የሚያነቃ ነው። ወያኔዎች ደግሞ የንቃተ ህሊናን ሚስጥር በደንብ ያወቁታል። ህዝብ ንቃተ ህሊናው ከፍ ካለ ምን ሊያመጣ እንደሚችል በደንብ ያውቃል። በእኔ አረዳድ ይህ መጽሀፍ የአማራ ህዝብ ጉዳይ ብቻ አይደለም። በእኔ አረዳድ ይህ መጽሀፍ የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይ እና ታሪክ ነው። አማራ ህዝብ ላይ የደረሰ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ላይ የደረሰ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ሁሉም ኢትዮጵያዊ መጽሀፉን ሲያነበው በጣም ልቡ እንደሚሰበር የሚያጠራጥር ነገር አይመስለኝም። ሌላው ቀርቶ ከወንጀል ህሊና ንጹህ የሆኑ የህወሃት አባላት ይህን መጽሀፍ ቢያነቡት አንድ ጥያቄ መጠይቃቸው አይቀርም። እንዲህ የሚል፡- "ግን የአማራ ህዝብ ምን ስለ በደለን ነው ይህን ሁሉ ወንጀል የፈጸምንበት?" ሲሉ።

ይህ መጽሀፍ ወደፊት በምትመሰረተዋ ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት የየአንዳንዱ ዜጋ ህይወት እንዲሁም የየአንዳንዱ ማህበረሰብ ህልውና በጥንቃቄ ሊጠበቅ እንደሚገባው ብዙ ትምህርት የሚሰጥ ስለሆነ ኢትዮጵያውያን ሁሉ መጽሀፉን ታነቡት ዘንድ እጋብዛችኋለሁ። በቀጣይም ሰፊ ምርምር ሊሰራበት የሚችል ዘርፍ ስለሆነ ምሁራን የመነሻ የመረጃ ምንጭ ልታደርጉት ትችላላችሁ።

ለማኛውም ወያኔ ከሰይጣናዊ ስህተቱ ዛሬም አይማርም። አማርኛን ማንም አለም ሳይሰማ ሀያ አምስት አመት ሙሉ ከምድረ ገጽ ዘራቸውን አጠፋቸዋለሁ ብሎ እንደዳከረው ሁሉ አሁን ደግሞ ስለአማርኛ ጥፋት የሚያብራራውን መጽሀፍ አፍኖ ከመሰራጨት ሊያስቀረው እየዳከረ ነው። ያላወቀው ነገር ግን ይህ ትውልድ በእውቀት የታጠቀ እና የነቃ ነው። ምንንም ነገር ማፈን አይቻልም። እግዚአብሔርም ወንጀለኞችን የሚያጋልጡ እንደ ሙሉቀን አይነት ብላቴናዎችን ከትውልዱ መሃከል አብዝቶ ማስነሳቱን አይተውም።

በእውነቱ ነገሮችን በደንብ ቀረብ ብሎ ለመረመረ እና ላስተዋለ በኢትዮጵያ ምድር የክፋት ፡ የዘረኝነት እና የልዩነት ምንጭ ወያኔ ብቻ ነው። እናም የልዩነት መንፈስን የሚያራግበው እርኩስ መንፈስ ይቃጠል ዘንድ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ይሆን ዘንድ የዘወትር ጸሎቴ ነው።

ኢትዮጵያንም እግዚአብሔር ይባርካት !  
በፍቅር መንፈስም ህዝቧን ይጎብኘው!